

ዓላማ

የ2022 የዲ.ሲ. የህጻናት ማቆያ አቅራቢ የዳሰሳ ጥናት ዓላማ የዲ.ሲ. የህጻናት ማቆያ አቅራቢዎችን አሁን ያሉ ወጪዎችን እና ገቢዎችን በተመለከተ የተገኘውን ግንዛቤ/መረዳት ለግዛቱ የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ጽ/ቤት (OSSE's) ለማሳወቅ ማገዝ ነው። በዳሰሳ ጥናቱ የሚሰበሰበው መረጃ የወደፊቱን የህጻን ማቆያ ድግግ የወጪ ተመላሽ ተመኖችን፣ በ2024 የሾጅት ዓመት እና ከዚያ በኋላ ስለሚኖረው የቅድመ ልጅነት አስተማሪ ክፍያ እኩልነት ፈንድ (Early Childhood Educator Pay Equity Fund) ተፈጻሚነት ለማሳወቅ ያግዛል።

አቀራረብ

OSSE ከዲ.ሲ. የልጅ እንክብካቤ ግንኙነቶች (DC Child Care Connections) ጋር በመተባበር የአቅራቢ የዳሰሳ ጥናት ለመስራት ከ Five Fiscal Strategies (P5FS) ጋር በመስራት ላይ ይገኛል። P5FS በJeanna Capito እና Simon Workman የሚመራ ሲሆን በፕሮግራም እና ፖሊሲ ደረጃ በበርካታ ግዛቶች እና ማኅበረሰባት ውስጥ በመስራት የካበተ ልምድ ያላቸውን የቅድመ ህጻንነት ስርዓት፣ የፕሮግራም እና የፋይናንስ ባለሙያዎችን ቡድን የያዘ ነው።

የዳሰሳ ጥናቱ የህጻናት ማሳደጊያ ማዕከላትን፣ የህጻን ማሳደጊያ ቤቶችን እና የተስፋፋ የህጻን ማሳደጊያ ቤቶችን በተመለከተ አሁን ባሉት የህጻናት ማቆያ ስራዎች ላይ ባሉ ወጪዎች ላይ በመረጃ ላይ የተመሰረተ እና ያልተዛባ መረጃ ይሰጣል።

ፕሮግራሙ አራት ተቀዳሚ ክፍሎች አሉት፡

- አቅም እና ምዝገባ
- የትምህርት ክፍያ/መጠኑ
- ገቢ
- ወጪዎች (ደመወዝ፣ ጥቅማጥቅም እማ

- የP5FS አቀራረብ የሚመራው በበርካታ መሰረታዊ መርሆች ነው፡ በተለይም፡
- ለሁሉም፣ በዋናነት ደግሞ እድሉ ለሌላቸው ህጻናት እና ቤተሰቦች ለመስራት
 - የተረጋጋ የገንዘብ አቋም እንዲኖር በሚፈቅደው ደረጃ እና በህጻናት ልጆቻችን ህይወት ውስጥ ለሚጫወቱት ወሳኝ ሚና እውቅና ለመስጠት ለሰው ህይድ ክፍያ ለመፈጸም
 - ለአቅራቢዎች ፍትሃዊ ለመሆን እና ጥራትን ለመፈጸም እና ለማሻሻል ሙሉ ወጪዎችን የመሸፈን አቅማቸውን ለማገዝ
 - የህዝብ ሀብትን በአግባቡ እና ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመጠቀም በሚያስችሉት በቅድመ እንክብካቤ እና የትምህርት ሥርዓት ፍላጎቶች መርህ ይመራል።

መረጃ አሰባሰብ

ዲ.ሲ. ውስጥ የልጅ ማሳደጊያ ተቋማት ያላቸውን ሁሉንም ፈቃድ የተሰጣቸው አቅራቢዎች ለማሳተፍ P5FS ከOSSE እና ዲ.ሲ. የልጅ እንክብካቤ ግንኙነቶች (DC Child Care Connections) ጋር በቅርበት በመስራት ላይ ይገኛል። በአንላይን የዳሰሳ ጥናት እና ቃለ መጠይቆች መረጃ የመሰብሰብ ስራ ከመስከረም እስከ ጥቅምት 2022 ድረስ ይከናወናል።



ከአቅራቢዎች የሚሰጡ ዝርዝር መረጃዎችን ማየት የሚችሉት የP5FS ጥናት ቡድን አባላት ብቻ ሲሆኑ ቡድኑ ከአቅራቢዎች የተሰበሰቡትን ሁሉንም መረጃዎች ደገንነታቸው እና ምስጢርነታቸው በተጠበቀ መልኩ መያዛቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። ከሁሉም አቅራቢዎች ከተሰጡ መረጃዎች ጋር የተጣመረ እና ማንነትን ለይተው ሊየሳውቁ የሚችሉ መረጃዎች ተለይተው የወጡባቸው መረጃዎች ብቻ OSSEን ጨምሮ ከጥናት ቡድኑ ውጪ ለሆነ ለማናቸውም ሰው ይሰጣል።

በመረጃ አሰባሰብ ሂደት ውስጥ አቅራቢዎች ድጋፍ የሚደረግላቸው ሲሆን በርካታ የተሳትፎ እድሎች አላቸው። ተቀዳሚው የመረጃ መሰብሰቢያ መሳርያው አንላይን ሲሆን፣ አንዳንድ አቅራቢዎች (በተለይም በርካታ ተቋማት ያላቸው አቅራቢዎች) በቃለ መጠይቅ የሚሳተፉ ይሆናል።

ተጨማሪ መረጃ

ስለጥናቱ እና እርስዎ ሊሳተፉ እና ሀሳብዎን ሊያጋሩ ስለሚችሉባቸው መንገዶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ይህን ድረገጽ ይጎብኙ፡ www.prenatal5fiscal.org

ከP5FS የጥናት ቡድን ጋር በቀጥታ ለመገናኘት፣ እባክዎ ነዚህ አድራሻ info@prenatal5fiscal.org አ.ሜይል ያድርጉ ወይም በስልክ ቁጥር